



# MORESH WEGENIE AMARA ORGANIZATION

## ሞረሽ ወገኔ የዐማራ ድርጅት

P. O. Box 55321, Washington, DC 20040-5321

Tel: (202)-677-0094

Web: <http://www.moreshwegenie.org/>

ሞረሽ ወገኔ የዐማራ ድርጅት

ዐርብ ግንቦት ፳፭ ቀን ፪ሺህ፲፱፻፱ ዓ.ም.

ቅጽ ፮ቁጥር ፲

### በቆራጥ ትግላችን የዐማራው ኅልውና ይረጋገጣል፤ ማንነቱ ይከበራል!

የዘመናችን የትግሬ ወያኔ ቅኝ ገዢ ቡድን በ1968 ዓ.ም. ባወጣው ማኒፌስቶ ላይ የዐማራው ሕዝብ ቀንድኛ የትግራይ ሕዝብ ጠላት መሆኑን በይፋ አረጋግጧል። ይህም በመሆኑ ዐማራው መጥፋት አለበት በሚል የኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላቶች ቅጥረኛ ና ዓላማ አስፈጻሚነቱን ለማረጋገጥ ዕቅድ ነድፏል። ይህንኑ የጥፋት መልዕክትኛነቱን ዕቅድ ከዳሩ ለማድረስ በጫካ በነበረበት ጊዜ የጎንደርና የትግራይ ክፍለ ሀገር የተፈጥሮ ድንበራቸው የሆነውን የተከዘ ወንዝ በመሻገር በተፈጥሮ ሐብት ክምችት የበለፀገውን የቃፍታ፤ሁመራ፤የጠገዴና የጠለምት እንዲሁም በሰሜንና ሰሜን ምስራቅ ወሎ ክፍለሀገር ለም መሬት የሆኑትን የራያና ቆቤ፤ አላማጣ፤እንዳመሆኔ አፍላና ኮረም ወረዳዎች ወደ ትግራይ በመከለል ካርታ ነድፎ ቆይቷል። በ1983 ዓ.ም. በጠመንጃ ሀይል ሥልጣን ላይ እንደወጣም ፤ ከሕዝባችን ፍላጎት ውጭ ሀይልን ተጠቅሞ በንድፈ ካርታ ያስቀመጣቸውን መሬቶች ወደትግራይ በማጠቃለል በተግባር ተረጉሞታል።

እላይ በተጠቀሱት ሥፍራዎች ቀደምት ነዋሪ የሆኑት የዐማራ ተወላጅ፤ ይህንኑ የመሰፋፋት ቅኝ ገዢነት በግንባር በመቃወምና በመታገል አያሌ ወገኖቻችን የሕይወት መስዋእትነት ከፈለዋል። ብዙዎችም ለእስራት እና ለዕንግልት ተዳርገዋል። ከቀያቸው ተፈናቅለዋል። ሃብት ንብረታቸውን ተቀመጠዋል። የትግራይ ፋሺስታዊ ሥርዐት በከፍተኛ ደረጃ በታቀደና በተደራጀ ሁኔታ ላለፉት አርባ ዓመታት የዘር ማጽዳትና የዘር ማጥፋት ወንጀል በዐማራው ሕዝብ ላይ እያካሄደ ይገኛል።

የዐማራው ሕዝብ ሕልውና ማንነቱና ሰብአዊ ነጻነቱ ተገፎ፤ በእንደዚህ በሀይል በተያዙ መሬቶቹ ላይ የትግራይ ፋሺስታዊ ሥርዐት ባካሄደው ከፈተኛ ወንጀል ባህላቸውን፤ ቋንቋቸውን እና ማንነታቸውን በመጻፈ በሀይል አስገደዶ ትግራዊነትን እንዲቀበሉ በማድረግ ላይ ይገኛል።



### በቆራጥ ትግላችን የዐማራው ኅልውና ይረጋገጣል፤ ማንነቱ ይከበራል!

በቅርቡም የወያኔ ሥርዐት ቁንጮ ሆኖ የተሾሙት ጠቅላይ ሚኒስትር ኮሎኔል ዶክተር ዐብይ አህመድ በየቦታው እየሄዱ ለህዝብ ከሚያደረጉት ያፍዝ-ያደንግዝ ዲስኩሮች አንዱ ከእንግዲህ ወዲህ በየትኛውም የኢትዮጵያ ክልል ደም አይፈሰም ፡ መፈናቀል አይኖርም የሚል ነው። ዲስኩሩ ቢነገርም፤ አሁንም በዐማራው ህዝብ ላይ የሚደረሰው ግፍና ሰቆቃ እየቀጠለ ነው። ይህም በቤኒሻንጉል ጉምዝ ፤ በምዕራብ ሸዋ፤ በጅማ፤ በደቡብ ኢትዮጵያና በተለያዩ ቦታዎች የዐማራ ሕዝብ መፈናቀልና መገደል፤ በነአበጥር ወርቁ ላይ የደረሰው አሰቃቂ ግፍ በቂ ማስረጃ ነው። በመሆኑም ዐማራው እንደ ነገድ ቀጣይነቱንና ህልውናውን ለማስጠበቅ መደራጀት መታጠቅ አለበት።

ከ45 እስከ 50 ሚሊዮን የሚገመተው ሰፊው የዐማራ ህዝብ ተደራጅቶ ህልውናውን ያስጠብቃል፤ በህዝብ ብዛቱ የተነሳ ጠንካራ የኢኮኖሚ፤ የፖለቲካ፤ የሶሻልና ወታደራዊ ሐይል ሆኖ ለሌሎችም ጠለላ ይሆናል። ደህንነታቸውን ያስጠብቃል። የተደራጀ ከፍተኛ የሕዝብ ብዛት ያለው ሕዝብ ምን ጊዜም ቢሆን አሸናፊ መሆኑን ታሪክ ይመሰክራል። ዐማራውም ይህንኑ በመራራ ትግሉ ያረጋጋጣል። በሃያሉ ዐማራ ፊት የሚቆም ህይል አይኖርምና።

ዐማራው ለማዳን እንደራጅ!

የዐማራው ድርጅት በድቡሽት ላይ የተሰራ አይሆንም!

ዐማራው ተደራጅቶና ታጥቆ ህልውናውን ያረጋግጣል፤ ማንነቱንም ያስከብራል ፈለገ አሥራት መመሪያችን ነው።